

# አንድ መቶ ሺ ኢትዮጵያኖች በዋሽንግተን ዲሲ

ከዘመድ አገኘሁ

የጋራ እንቅስቃሴ ለአዲሲቷ ኢትዮጵያ (**Solidarity Movement for New Ethiopia(SMNE)**) በመባል የሚታወቀው በአቶ አባንግ የሚመራው ድርጅት በአዲሱ የአውሮፓውያን ዓመት በዋሽንግተን ዲሲ ታሪክ መስራት እንደሚቻል ለማረጋገጥ Will 2009 become the year of Ethiopian independence from dictators በሚል ርዕስ ስር የተገባር እቅድ ላይ ያነጣጠረ ፅሁፍ በበርካታ ድህረ ገጾች ለንባብ አብቅቷል።

ይህ ድርጅት በዚህ በጀመርነው አመት ውስጥ ግፍና የአንባገነንነት ሥርአት እንዳይቆይ ተንብዮ፤ ነገር ግን ይህ ሊሆን የሚችለው ለጋራ ጥቅማችን በመቆም በአዲሲቷ ኢትዮጵያ የሁላችንንም ሀሳብና ፍላጎት በዲሞክራሲያዊ ዘይቤ፤ በመቻቻልና በመከባበር የምንተዳደርበት ስርአት ለመፍጠር ባንድነት ስንቆም ነው።

ይህንንም ሀሳብ እውን የሚያደርግልን የዘመናችን የአለም ፖለቲካ በዲሞክራሲያዊ ሂደት ተወጥሮ የከረረ ልዩነትን እንዳለ ይዞ በዝግታ በማርገብ በጋራ ጥቅም ላይ ስምምነት በመፍጠር አብሮ መኖር እንደሚቻል አረጋግጧልናል።

አዎ በእርግጥ ትክክል ነው ህብረት ፈላጊውም፤ ግንጠላን የሚሰብከውም፤ የግራም ይሁን የቀኝ ፖለቲካ አቀንቃኝ፤ አሁን ካለው የመንግስት መዋቅርና ስርአት የሚያገኘው ትርፍ ከመናገር ያላለፈ በታማኝነት ላይ የተመረከዘ ተቃዋሚ መሰሎ መገዛት ብቻ ነው።

በትንንሾቹ ጭንቅላት ውስጥ ስልጣንና አዳኛ የዛር ምንጅላት ሐረጉን ስብስቦ ገባና በሐገርና ሕዝብ ላይ ጉድ ወረደ።

እነኚህ የአዳኛና የስልጣን ምንጅላቶች ባደሩበት ትንንሽ ጭንቅላት ውስጥ ውለው ለማደር፤ ሰንብተው ለመክረም እውነት የሚናገር፤ ሕቅ የሚዘምር፤ መብቱን የሚጠብቅ ሐገሩን የሚወድ፤ ለህዝብ የሚቆረቆር የመጀመሪያ ጠላታቸው በመሆኑ ግፍ ያስፈፀሙበታል።

እነኚህ ባለ ትንንሽ አስተሳሰብ ባለቤቶች የስልጣን ውቃዊ ከነ ምንጅላቱ አድርገው የፖለቲካን ጥበብ ከማንም በላይ ለክፉ ተጠቀሙበት። በፖለቲካ እምነት፤ በሰላም፤ በሐይማኖት፤ ያለውን ልዩነት ካለው አንድነት በላይ እንዲሳላ ገንዘብን በመጠቀም አዋቂ ገዝተው የተወሰኑ ችግር ውስጥ ጦርነት በመፍጠር ሐገር ቆርሶ በመስጠት፤የሰው ሀገር በመውረር፤ የማይታሰበውን ደባ በሀገር ላይ ፈፀሙ።

በኅዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ (ሕ ወ አ ት )የሚመራው አስተዳደር የመግዛት ፍላጎቱንና የበላይነት ጥማቱን የሚያረጋግጥለት አስተማማኝ መንገድ ጉልበትና ጭካኔ ብቻ መሆኑን ካመነ አመታት ተቆጥረዋል። ለዚህም ማረጋገጫ በሀገሪቱ ውስጥ የሚሰራው ግፍ ቅጥ ማጣት ጉልህ ማስረጃ ነው።

## ለምሳሌ

በቅርቡ ቲዎድሮስ ካሳ(ቴዲ አፍሮ) ላደረበት የሐገርና የወገን ፍቅር አባዜ የስን ጥበብ ተሰጣኛውን መስዋእት ቢያቀርብ ሐጢያት ሆኖ ተቆጥሮበት የሀገርና የህዝብ ፍቅር በሌላቸው ተኮንኖ ዘብ ጥያ ተጣለ።

ዳኛ ብርቱካን ሚዲቅሳ የተማሩት የከፍተኛ ትምህርት ስነምግባር ልክፍት ሆኖባቸው ከራሳቸው ጥቅምና ሕይወት በላይ የሰብአዊ መብት መከበርና የህግ የበላይነት የሕይወታቸው እስትንፋስ ሆኖ ቢንቀሳቀሱ እንደ ሐጢያት ተቆጥሮ የሀገርና የህዝብ ፍቅር በሌላቸው ተኮንኖ ዘብ ጥያ ተጣለ።

የአሮሞ ፊደራላዊ ምክር ቤት ዋና ፀሕፊ በቀለ ጆራታና መስል ጓደኞቹ በድብቅ ሕጋዊ ያልሆነ ድርጅት አባል ናችሁ ተብለው እስር ድብደባና እንግልት የሐገርና የሰው ፍቅር በሌላቸው እየደረሰባቸው ነው።

**Amnesty International Appeals for Detained/Tortured Oromo Prisoners.**

14 November 2008

**UA 315/08 Arbitrary detention/torture or other ill-treatment ETHIOPIA**

1. Bekele Jirata (m), General Secretary of the Oromo Federalist Democratic Movement (OFDM) party
2. Asefa Tefera Dibaba (m), university lecturer at Addis Ababa University
3. Bekele Negeri (m), businessman
4. Dejene Dhaba (m), businessman
5. Fiqadu Jalqaba (m), college student
6. Eshetu Kitil (m), owner of the Hawi Hotel and Desta Kitili (m), his brother
7. Kebede Borena (m), assistant manager of the Hilton Hotel in Addis Ababa
8. Leslie Wodajo (f), a journalist

ከመሀል አገር እስከ ዳር ሃገር፤ ከትንንሽ ከተሞች እስከ ትልቁ ከተማ፤ በሰሜን በደቡብ በምስራቅና በምእራብ በተለይ በአጋዴንና በአሮሞ ሕዝብ ላይ ሀገር ሊገነጥሉ ነው በሚል ስብብ ስንቱ ዜጋ የሰብአዊ መብቱ እየተረገጠ የሃገርና የህዝብ ፍቅር በሌላቸው የግፍ ግፍ ይፈፅምባቸዋል።

በተቃራኒው ግን በተለያዩ አቅጣጫ የሀገራቸው ጉዳይ ያሳሰባቸው ቢገርላማ ውስጥና ከገርላማ ውጭ፤ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ፤ በሰላምና በአመፅ፤ ድምፃቸውን በማሰማት ጉልበታቸውን በማስባሰብ በልዩነታቸው ተማምነው ለጋራ ጥቅም አንድ በመሆን መእበል የሆነ እንቅስቃሴ ለመፍጠር በኢትዮጵያ ውስጥም ይሁን ከኢትዮጵያ ውጪ ሰር በሰደደ ጥንካሪ የገርቲ ሳይሆን የህዝብ ህብረት ተፈጥሯል።

በታወቀው የስነጥበብ አቀንቃኝ ቲዎድሮስ ካሳ ላይ የተፈፀመውን በደል፤ እንዲህም በኢትዮጵያ ዘመናዊ ፖለቲካ እውነተኛ ለውጥ ለማምጣት ፀንተው በቆሙት ዳኛ ብርቱካን ሜዴቅሳ ላይ በተሰራው ግፍ በመቆጨት፤ በሙስና በነቀዙ የ ኢ ሕ አ ደ ግ ማን አሉብኝ ካድሪዎች በየእስር ቤቱ የተጣሉትን ስፍር ቁጥር የሌላቸው የአሮሞ የአፋርና ቤንሻንጉል ልጆች በአጠቃላይ የመላው ኢትዮጵያውያንን እርሮ በማስተጋባት በሀገር ቤት የሚካሄደውን ትግል ሙሉ ድጋፍ በመስጠት **(Solidarity Movement for New Ethiopia(SMNE))** አንዱ የመታገያ ሜዳ ነው።

የኢትዮጵያም ሕዝብ የማያልቀውን በደል መሽከም የማይቻልበት ደረጃ ላይ በመደረሱ ሁለገብ ትግል በሁሉም አቅጣጫ አማራጭ የሌለው የትግል ስልት ሆኖ ሁሉም በመሰለው በመሳተፍ በመሳሪያና በገንዘብ የገዘፈውን የ ሕ ወ አ ት አስተዳደር እየታገለ ነው።

ከዚህም ጋር በመያያዝ የሁሉም የጋራ ጥቅም የሆነው የዲሞክራሲ መብት፣ የሰብአዊ መብትና የህግ የበልይነት የኢትዮጵያውያን ሁሉ የጋራ ጥቅም እንደመሆናቸው ሁሉ ዛሬም ወደፊትም ለነዚህ የጋራ እሴቶቻችን የጋራ እንቅስቃሴ ለአዲሲቱ ኢትዮጵያ **(Solidarity Movement for New Ethiopia(SMNE))** የቆመለት አላማ መሆኑን በአወጣው ፅሁፍ በግልፅ ማስቀመጡ ወቅቱ የሚጠይቀው ድርጅት መሆኑን አረጋግጧል።

ይህ የተለየ የፖለቲካ አጀንዳ የሌለው ድርጅት፤ ስልጣን ምኞቱ ያልሆነ፤ ለትርፍ ያልተመሰረተና ለሰብዊ መብት የቆመን ድርጅት ደጋፊ በመሆን ታሪክ የጣለበትን አደራ ይወጡ።

**እንዴት**

ለዚህ ታሪካዊ ስልፍ የማያመነታ ትብብር በመድረግ፤ ቤተሰቦችሆንና ወዳጆችሆን በማዘጋጀት፤

የአቅመዎትን የገንዘብ ድጎማና ሌላም ይህንን እንቅስቃሴ ሊረዳ ይችላል በሚሉት መንገድ ሁሉ አስተዋፅዖ በማድረግ በሀገራችን ላይ እንደ ሁለተኛ ዜጋ ከመቆጠር ነፃ ልንሆን እንችላለን።

ትብብር (Solidarity Movement for New Ethiopia(SMNE)) በኢትዮጵያ ዲሞክራሲ፣ ሰብአዊ መብትና፣ የህግ በላይነት፣ተፈጥሮ ከትውልድ ለትውልድ እንዲተላለፍ መታገል የድርጅቱን ራእይ

መሆኑን ከገለፀ በኋላ አንድ መቶ ሺ ኢትዮጵያውያንን በባራክ ኦባማ

ቤተ መንግስት ፊት ለፊት ለማሰለፍ ዝግጅት ላይ ነው።

ይቻላል!

ይህ ድርጅት ጥሪውን ለተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲና ድርጅቶች፣ የሐይማኖት ተቋሞች፣ የጎሳ ድርጅቶች፣ እንደሚያስተላልፍ ገልጿል ግዜውንና እቅዱን መከታተል ነው።

ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይታደግ

ይህንን ፅሁፍ አስመለክቶ ለፀሀፊው የሚሉት ካለ  
[ethiopiansmarchforfreedom@yahoo.ca](mailto:ethiopiansmarchforfreedom@yahoo.ca)